



COMMONWEALTH of VIRGINIA

የህክምና እርዳታ አገልግሎት ቶች መምሪያ

CYNTHIA B. JONES
ዳይሬክተር

SUITE 1300
600 EAST BROAD STREET
RICHMOND, VA23219
804/786-7933
800/343-0634 (TOO)
www.dmas.virginia.gov

ሴፕቴምበር 1/ 2015

ውድ ወላጅ/ አሳዳጊ:-

የዚህ ደብዳቤ ዓላማ ትምህርት ቤቶች ሜዲኬይድን (Medicaid) ወይም የቤተሰብ የሕክምና ኢንሹራንስ ማግኛን (Family Access to Medical Insurance (FAMIS) ክፍያ መጠየቅ እንዲችሉ የወላጆችን ስምምነት ማግኘት አስፈላጊ መሆኑን ለማሳወቅ ነው። ልጆቻችን ከሆነ ወይም ለወደፊት ለMedicaid ወይም ለ FAMIS ብቁ ሆኖ/ሆና ከተገኘ/ች እንዲሁም እሱ/ አሷ በግለሰባዊ የትምህርት እቅድ (Individualized Education Program) (IEP) ውስጥ የተጻፉ የጤና-ነክ አገልግሎቶች ካገኘ/ች፤ የፌዴራል መንግስት እንደሆነ የጤና-ነክ አገልግሎቶችን ክፍያ በተመለከተ የህዝብ የትምህርት ቤት መምሪያን ሊረዳ ይችላል። የጤና-ነክ አገልግሎቶች የሚከተሉትን ሊያጠቃልላሉ ይችላሉ፤ ነገር ግን በነዚህ ብቻ አይወሰኑም፡- አካላዊ፣ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ወይም የንግግር ህክምና፣ የመስማት፣ የሕክምናዊ እንክብካቤ ፣ የስነልቦና ወይም የግል ሕክምና አገልግሎቶች እና ጊዜውን ጠብቆ ከሚደረግ የቅድመ ምርመራ እና ሕክምና (Early Periodic Screening Diagnosis and Treatment) (EPSDT) ጋር የተያያዙ የጤና ምርመራዎች። ልጆቻችን የጤና-ነክ አገልግሎት በሚያገኙባቸው/በምታገኙባቸው ቀናት የልዩ ማጓጓዣ ወጪም ሊሸፍን ይችላል።

የህዝብ ትምህርት ቤቶች Medicaidን ወይም FAMISን ክፍያ ከመጠየቃቸው በፊት የወላጅ/ የአሳዳጊ ፈቃድ ያስፈልጋል። በግለሰባዊ የትምህርት እቅድ (IEP) ሂደት ከሁሉም ተሳታፊዎች ይህን ፈቃድ በመገኘቱ ፤ የህዝብ ትምህርት ቤት መምሪያ ለተሰጡት አገልግሎቶች ከአካባቢ የግብር ዶላር ብቻ ወጪ ከመሸፈን ይልቅ የበለጠ ድገት ከፌዴራል ማግኘት ይችላል።

የእርስዎ ስምምነት በሙሉ ፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ነው እንዲሁም የህዝብ ኢንሹራንስን የአገልግሎት ክፍያ ለማስከፈል ብቻ የሚውል ነው። ትምህርት ቤቶች የግል ኢንሹራንስን ክፍያ አይጠይቁም። ትምህርት ቤቱ Medicaid ወይም FAMISን የአገልግሎት ክፍያ መጠየቅ ከትምህርት ቤቱ ውጪ በሚደረጉ የልጅ የጤና ሽፋን አገልግሎቶች ላይ ተጽዕኖ አያደርግበትም። ስምምነት ባትሰጡም እንኳን ፤ ለልጆቻችን የሚደረግ አገልግሎት ላይ ጉዳት የለውም። የህዝብ ትምህርት ቤት መምሪያ በግለሰባዊ የትምህርት እቅድ (IEP) ውስጥ ያለ ማንኛውም አገልግሎት ጨምሮ ነጻ እና ተገቢ የህዝብ ትምህርት ሊያቀረብ ይገደዳል።

ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ወጪ የህዝብ ኢንሹራንስን ማስከፈል ለህዝብ ትምህርት ክፍላችን ዋነኛ የገቢ ምንጭ ነው። ስለ ትብብርዎ እናመሰግናለን። ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካልዎት፣ እባክዎን በስልክ ቁጥር 804-225-3231 የህክምና አገልግሎት ድጋፍ ክፍል Tabitha Taylor ን ያነጋግሩ።

በአክብሮት

Cindi B. Jones, ዳይሬክተር
Director